

የቅዱስት፡ሥላሴ፡በአንድነት፡መገለጥ፡

Holy Trinity Acting in Unity

- በሥነ-ፍጥረት - ዘፍ.፩፡፩፣ዮሐ.፩፡፬፣ኢዮብ ፳፮፡፲፫
- In Creation – gen.1:1;John 1:4;Job.26:13
- ዓለም፡እንዳይጠፋ፡በመታደግ - ዮሐ.፫፡፲፮፣ዕብ.፲፡፭፣ገላ.፪፡፳
- In Incarnation – John 3:16;Heb.10:5;Luke 1:35
- በቤዛነት(ለማንጻት) - ዕብ.፱፡፲፬፣፩ጴጥ.፫፡፲፰፣ገላ.፪፡፳
- In Redemption – Heb. 9:14;1Pet.3:18;Gal.2:20
- በሰው፡ልጆች፡ድኅነት - ሉቃስ ፲፭፡፬-፰፣፳፪፣ኤፌ.፩፡፬-፲፫
- In Salvation – Luke 15:4-8,22; Eph.1:4-13
- በክብር - ራዕይ፡ዮሐ.፩፡፬-፮፣ይሁዳ.፩፡፳-፳፩
- In Glory – Rev.1:4-6;Jude 20:21
- በአንድ፡መንፈስ፡ሰዎችን፡ለሕይወት፡መጥራት - ኤፌ.፪፡፲፰፣ሮሜ፳፡፳፯
- In Communion – Eph.2:18;Rom.8:27

የእግዚአብሔር፡አንድነት፡በሦስትነት፡የቅድስት፡ሥላሴ፡ፍቅር

(The Triune God and Triune Love as Mutual Love)

- የጠፋውን፡ልጅ፡ፈላጊና፡ተቀባይ፡አባት - ሉቃስ፡፲፮፡፲፩-፴፪
- The Father Welcoming the Prodigal – The Work of the Father (Luke.15:11-32)
- የጠፋውን፡በግ፡ፈላጊ፡ክርስቶስ - ሉቃስ፡፲፮፡፬-፯
- The shepherd Seeking the Sheep – The Work of Christ (Logos) (Luke 15:4-7)
- የጠፋውን፡ድሪም(-ብር) ፈላጊ፡መንፈስ፡ቅዱስ - ሉቃስ ፲፮፡፰-፲
- The Woman Finding the Silver – The Work of the Holy Spirit (Luke 15:8:10)
- የእግዚአብሔር፡አብ (አባት)፡ፍቅር - ሮሜ፮፡፰፤ዮሐ.፫፡፲፮
- The Love of God (Father) – Rom.5:8;John3:16
- የክርስቶስ፡ፍቅር - ሮሜ.፰፡፴፮፤ዮሐ.፲፮፡፲፪
- The Love of Christ – Rom.8:35;John 15:12
- የመንፈስ፡ቅዱስ፡ፍቅር - ሮሜ.፲፮፡፴
- The Love of the Holy Spirit – Rom.15:30

የባቢሎን፡ግንብ

The tower of Babel

- ባባቢሎን፡ህዝብ፡ተከፋፈለ
- Babel: People Divided
- “ኑ፡ለ እኛ፡ከተማና ፡ራሱ፡ወደ፡ሰማይ፡የሚደርስ፡ግንብ፡እንሥራ”
ዘፍ. 11:1-2
- (Gen 11:4)... Come, let us build ourselves a city, with a tower that reaches to the heavens
- “እግዚአብሔርም፡አለ፡እነሆ፡አንድ፡ወገን፡ናቸው፡ለሁሉም፡ቋንቋ፡አላቸው ኑ፡እንውረድ፡የአንዱን፡ነገር፡እንዳይሰማው፡ቋንቋቸውን፡እንደባልቀው፡።” ዘፍ. 11:5-6
- (Gen 11:5-6) But the LORD came down to see the city and the tower that the men were building. (6) The LORD said, "If as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them ..."

- በጳጳረቅሊጦስ፡የሰው፡ዘር፡አንድ፡መሆን
- Pentecost: Human being United
በቋንቋ፤ በጎሳ፤ በሀገር፡ ተለያይቶ፡ የነበረው -
በወንጌል(ክርስቶስ)፡ አንድ፡ሆነ
- At Pentecost Babel was reversed. People of every language, tongue, tribe, and nation are now united by the Gospel of Jesus Christ.
- ባህላቸው፤ ቋንቋዎቻቸው፡ ቢለያይም፡ እንኳን፡ አንድ፡ ዓይነት፤ መልእክት፡ ይሰሙ፡ ነበር።
- Their culture and language may be different but the message they hear is the same – the message of the wonders of God, of salvation.
- “የክርስቲና፡ ትክክልኛ፡ ሕግ፤ ቀጥተኛ፡ ትርጉም፤ ከፍተኛ፡ ጉልላት፡ ይህ፡ ነው። ይኸውም፡ የሁሉ፡ ጥቅም፡ የሆነውን፡ ነገር፡ መሻት፡ ነው።”
ቅ.ዮሐንስ፡ አፈወርቅ
- “The most perfect rule of Christianity its exact definition, its highest summit, is this: that is to seek what is for the benefit of all.” St. John Chrysostom

አባ፡ኃይለ፡ገብርኤል፡ግርማ
መካነ፡ፀሐይ፡መድኃኔዓለም፡ቤተ፡ክርስቲያን

ፍሎሪዳ

ጥር ፳፡ ፳፻፱

(16/01/2011)